

**እ.ኤ.አ. ከአክቶበር 1-31/2011 የነበረው የአየር ሁኔታ ግምገማ**


በአክቶበር ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብና በደቡብ ምሥራቅ አካባቢዎች፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ የአገሪቱ ክፍሎች ላይ የወቅቱ ዝናብ የቀጠለ ሲሆን አልፎ አልፎ ባሉ ቀናት የዝናቡ ሥርጭት የዝናብ ወቅታቸው ባልሆኑት የሰሜን እና የሰሜን ምሥራቅ አንዳንድ አካባቢዎች ከቀላል እስከ ከባድ ዝናብ እንደነበረ መረጃዎች ያመለክታሉ። ለመጥቀስም ያህል በአንድ ቀን በጋምቤላ 91.0፣ በነጌ 53.0፣ በጂንካ 49.7 በሚ.ሜ. ተመዝግቧል። በሌላ በኩል የሰሜን ምሥራቅ፣ የመካከለኛውና የምሥራቅ የአገሪቱ አካባቢዎች በአመዛኙ ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ የተዘወተረባቸው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ጠንከር ብሎ ተስተውሏል።

በዚህም መሠረት በወሩ ውስጥ የዘነበው የዝናብ መጠንና ሥርጭት ከአገሪቱ የቦታ ሽፋን አንጻር ሲገመገም ምዕራባዊ የአማራ አጋማሽ፣ ቤንሻንጉል-ጉሙዝ፣ ምዕራብና ደቡብ ኦሮሚያ የአርሲና የባሌ ዞኖችን ጨምሮ፣ ጋምቤላ፣ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል፣ ደቡብ


ሶማሌ፣ በተጨማሪም የመካከለኛው ትግራይ ኪስ ቦታዎች ጨምሮ ከ25-205 ሚ.ሜ ዝናብ ከ4-24 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው፣ ቀሪዎቹ የአገሪቱ ክፍሎች ከ25 ሚ.ሜ ያነሰ ዝናብ ከ4 ቦታች ለሆኑ ቀናት በጥቂት ሥፍራዎች ላይ መዝግበዋል (ካርታ 4 እና 5)።

በአክቶበር ወር የዘነበው የዝናብ መጠን በአማካይ ከሚጠየቀው ጋር ሲነጻጸር ምዕራባዊ አጋማሽ፣ ቤንሻንጉል-ጉሙዝ፣ ጋምቤላ፣ ደቡብና ጥቂት የምዕራብ ኦሮሚያ፣ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል፣ ደቡብና የደቡብ ምዕራብ ክፍሎች፣ ደቡብ ሶማሌ ጥቂት የመካከለኛው ትግራይና የደቡብ ምዕራብ አማራ ኪስ ቦታዎች መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ የነበራቸው ሲሆን ቀሪዎቹ ከመደበኛ ቦታዎች ዝናብ ተመዝግበዋል (ካርታ 6 )።


ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከአካቶበር 1 እስከ 31 /2011 ድረስ የነበረው የገናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከአክቶበር 1 እስከ 31/ 2011 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት ብዛት



ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 31 /2011 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር



**እ.ኤ.አ ከአክቶበር 1-31/2011 የነበረው የአየር ሁኔታ በእርሻ**

**እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ**

በአክቶበር ወር ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብ ምሥራቅ አካባቢዎች እንዲሁም በደቡብ ምዕራብና በምዕራብ፣ እንዲሁም የዝናብ ወቅታቸው ባልሆኑት የሰሜን እና የሰሜን ምሥራቅ አንዳንድ ቦታዎች በመደበኛ ሁኔታ ዝናብ ነበራቸው ሲሆን በአንዳንድ ቦታዎቻቸው ላይ አልፎ አልፎ ከባድ ያለ ዝናብ ተመዝግቦል ይህም ሁኔታ በአካባቢው ለሚኖሩት አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች ለግጦሽ ሣርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት እንዲሁም የዕድገት ደረጃቸው ላልጨረሱ የመኸር ሰብሎች በካ ኅን ቢኖረውም ለደረሱትና በመሰብሰብ ላይ ለላሉት የመኸር ሰብሎች አሉታዊ ተፅዕኖ እንደነበረው እሙን ነው። በሌላ በኩል የሰሜን ምሥራቅ የመካከለኛው እና የምሥራቅ የአገሪቱ አካባቢዎች በአመዘኙ ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ የተዘወተረባቸው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ጠንከር ብሎ ተስተውሏል። ይህም ሁኔታ በተለያዩ የዕድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የመኸር ሰብሎችና በአካባቢው ለሚኖሩት እንሰሳት ጤናማ ዕድገት ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ እንደሚኖረው እሙን ነው።

**እ.ኤ.አ. ከኖቬምበር 1-30/2011 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ**

የበጋ ወቅት ከሚታወቅባቸው የአየር ሁኔታ ገጽታዎች መካከል በሀገሪቱ የሰሜን፣ የሰሜን ምሥራቅ፣ የመካከለኛውና የምሥራቅ አካባቢዎች ላይ የሚዘወተረው የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ እንዲሁም ቀን ላይ ደግሞ ፀሐያማ ነፋሻማ ሁኔታ የሚያይልበት መሆኑ ነው። በኖቬምበር በመደበኛ ሁኔታ የበጋው የአየር ሁኔታ ገጽታዎች በአብዛኛው የሚዘወተር ሲሆን፣ አልፎ አልፎ ባሉ ዓመታት ደግሞ ወቅቱን ያልጠበቃ ዝናብ የሚከሰትበት ጊዜ ነው።

በሚቀጥለው ወር አልፎ አልፎ ባሉ ቀናት በበጋ ወቅት ወቅታዊ ላልሆነ ዝናብ መኖር አስተዋጽኦ የሚኖራቸው የሚቲዎሮሎጂ ክስተቶች ለዝናብ መኖር ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥሩ የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ። በመሆኑም የሀገሪቱ የሰሜን አጋማሽ የመካከለኛውና የምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ ባሉት ቀናት ዝናብ ይኖራቸዋል። በተጨማሪም የምዕራብ፣ የደቡብ ምዕራብ፣ የደቡብና የደቡብ ምሥራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ዝናብ ማግኘታቸውን ይቀጥላሉ።

በአጠቃላይ ትግራይ፣ አማራ፣ አፋር፣ መካከለኛውና ምሥራቅ ኦሮሚያ፣ ሰሜን ሶማሌ ከሚኖራቸው የደመና ሽፋን ዝናብ ይኖራቸዋል። በተጨማሪም ቤንሻንጉል-ጉሙዝ፣ ጋምቤላ፣ ምዕራብና ደቡብ ኦሮሚያ፣ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል፣ የሶማሌ ደቡባዊ አጋማሽ እንዲሁም የደቡብ ከፍተኛ ቦታዎች መደበኛና ከመደበኛ በላይ የማግኘት ዕድል ሊኖራቸው ይችላል።

**እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1-30/2011 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በእርሻ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ**

በሚቀጥለው ኖቬምበር 2011 አልፎ አልፎ ባሉ ቀናት በበጋ ወቅት ወቅታዊ ያልሆነ ዝናብ የሀገሪቱ የሰሜን አጋማሽ የመካከለኛውና የምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ ባሉት ቀናት ዝናብ ይኖራቸዋል። ይህም ሁኔታ ገና በመድረስ ላይ ላሉና በተለያዩ ምክንያት ዘግይተው ተዘርተው በተለያዩ የዕድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የመኸር ሰብሎችና ለቋሚ ተክሎች ለውሃ ፍላጎት መሟላትና የወቅቱ ዝናብ ተጠቃሚ ለሆኑት ለአርብቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደሩ አካባቢ ለግጦሽ ሣርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት አዎንታዊ ተፅዕኖ ቢኖረውም ለደረሱትና በመሰብሰብ ላይ ላሉት ሰብሎች አሉታዊ ተፅዕኖ እንደሚኖረው እሙን ነው። በመሆኑም የሚመለከታቸው ክፍሎች የደረሱ ሰብሎችን በጊዜ በመሰብሰብና በተገቢው ቦታ በማስቀመጥ አስፈላጊው ጥንቃቄ ከወዲሁ እንዲያደርጉ እናሳስባለን። ሆኖም ለአርብቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደሩ ለግጦሽና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል የጎላ ጠቀሜታ ይኖረዋል ።